

የኢሕአዴግ መሪና ተቃዋሚ

ክቡር ጠቅላይ ሚ/ር ሲመረጡ የደስታና የድጋፍ ሃሳቤን ገልጬ ነበር፡ ከተመረጡ ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ ተግባራቸውን ሳይ አገር ሊያፈርሱና ሊያበጣብጡ እንደሚችሉ በእንግሊዝኛ (Is the Constitution replaced by "I" in Ethiopia? Tigrai Online, August 1, 2018) በሚል ርዕስ ተቃውሞዎን ለማሰማት ሞክሯል ነበር። ከተግባራቸው የገመትኩትም አልቀረም እስካሁን ድረስ አገር በብጥብጥ ላይ ትገኛለች። አሁን ደግሞ እንደ አንድ ዜጋ ትንሽ ሃሳቤን ለመግልጽ ይፈቀድልኝ።

በኢትዮጵያ ስርዓት አከባሪ ጨዋ ህዝብ እንጂ መንግስት ግን የለም ብዬ ተስፋ ከቆረጥኩኝ 9 ወር ሆኖኛል፡ አሁን ግን ይባስ ብሎ ጠቅላይ ሚ/ር በኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት 10 እና 12 ወራት ብጥብጥና ስርዓት አልበኝነቱን ሊቀጥል እንደሚችል ለኢትዮጵያዊያን አበስረዋል። ለመሆኑ አንድ መሪ ለአንድም ቀን ቢሆን የአንድ ሰው ህይወት በከንቱ እንዳያልፍ ስርዓት አልበኝነት እንዳይኖር እቅድ ያወጣል ይተገብራልም እንጂ ብጥብጥና ስርዓት አልበኝነቱን ለሚቀጥሉት 10 እና 12 ወራት ይቀጥላልና ምንም ማድረግ አይቻልም በጸጋ ተቀበሉት ሲሉን ምን ለማለት ፈልገው ነው?

ሕግና ስርዓት የማስከብር ብቃት የለንም ማለትም እንደሆነ ጠንቅቀው አውቀውታልን? ኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት 10 እና 12 ወራት በዚህ ብጥብጥና ስርዓት አልበኝነቱን ከቀጠለች በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አማካኝነት ሕጋዊ በሆነ መልኩ መንግስትና ሕግ አልባ አገር ከተባሉት የአለማችን አገሮች ተርታ ልትመደብ እንደምትችልስ አስበው ያውቃሉን?

እርሱዎ የተረከብዋት ኢትዮጵያ የ1983 ዓ/ም በጦርነት የፈረሰች ኢትዮጵያ አይደለችም፤ በብዙ ጥረት የተገነባች ኢትዮጵያ ነበረች፤ ግን ምን ይሁን በእርስዎ እጅ ግን የተከበረች ኢትዮጵያን ረከሰች፡ የማንም የመንደር ዱርየ መጫወቻ ሆነች።

ላለፉት 27 የጨለማ አመታት የ10 እና የ12 ወራት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ፕላን እየተባለ ይነገረን ነበር።ብዙ መልካም ጅምሮችም ማየት ጀምረን ነበር፡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ኢትዮጵያን የሰላም ደሴት አድርጎ የጎረቤት አገራት ሰላም ጭምር ሲጠብቅ ነበር።

አሁን ግን እንደ መንትያ ምላሽዎ ኢትዮጵያንም በመንትያ መንገድ አስቀመጥዋት ። እባክዎን የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስጠባቂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት **ሰልጣን በሰላም ለባለቤቶቹ ለብሄር ብሄረሰቦች ያስረክቡ**። ደግሞም በቂ ፎቶግራፎች ከብዙ መሪዎች ጋር እኮ ተነስተዋል። ለወደፊቱም ቢሆን ላለፉት 27 የጨለማ አመታት ወያኔ የሰራቸውን ፕሮጀክቶችም እየሄዱ መመረቅና ፎቶግራፍም መነሳትም የሚችሉ ይመስለኛል ።

ክቡር ጠ/ሚ የኢሕአዴግ ሊቀመንበር ይቅርና የኢሕአዴግ ተቃዋሚ ለመሆን ብቃት የልዎትም ባይ ነኝ። የኢሕአዴግ ከእርሱዎ ይልቅ የኢሕአዴግ ተቃዋሚዎች የተሻለ ክብርና እውቅና አላቸው። የኢሕአዴግ ተቃዋሚዎች በመጠኑም ቢሆን ሚዛናዊ የፖለቲካ አመለካከት ያንጸባርቃሉ። እርሱዎ ግን ከሰልጣን በስተቀር ጸረ ሁሉም ነዎት። ጸረ ልማት ፤ጸረ ኢሕአዴግ፤ ጸረ ብሄረሰቦች ፤ጸረ ፈዴራሊዝም ፤ ጸረ አንድነት፤ ከሁሉም በላይ ደግሞ ጸረ እውነት ነዎት። ስለ ኢሕአዴግ ሲያወሩ ባለፉት 27 አመታት የኢሕአዴግ አባል የነበሩ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥም የነበሩ አይመስሉም። እኔ የጠንካራው ሕዝብ ልጅ ስለሆንኩኝ ብቻ በጭራሽ የማላቀውን ኢሕአዴግን የኔ እንደሆነ በማስመሰል ብዙ ይዘላብዳሉ። ከእንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ እርሱዎን ከማመን ውሃ መናጥ ይቀለዋል። ስለዝህ በቃ **ሰልጣን በሰላም ለባለቤቶቹ ለብሄር ብሄረሰቦች ያስረክቡ**።

